

ተማሪዎችን በቤት ውስጥ መደገፍ - 3ኛ ክፍል

በመጀመሪያ በሃዋርይ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች የተዘጋጀ እና ለዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች እንዲስማማ ተደርጎ የተወሰደ

አጭር መግለጫ

ይህ መመሪያ ት/ቤቶች በCOVID-19 ምክንያት በተዘገቡት ወቅት ተማሪዎች በትምህርት ተግባሮች ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ ሀሳቦችን እንዲሰጡ የተዘጋጀ ነው። የተዘረዘሩት ተግባራት ልጆቻችን በቤታቸው በሚውሉበት ጊዜ በአዕምሯቸው ንቁ ሆነው እንዲቆዩ ለመርዳት የታሰቡ ናቸው። የተግባር ሀሳቦች በት/ቤቶች የሚሰጠውን የመጀመሪያ ደረጃ የመማር-ማስተማር ሂደትን አይወክሉም። የመጀመሪያ ደረጃ የመማር-ማስተማር ምርጫ ተሞክሮዎች ተማሪዎች ወደ ት/ቤት በሚመለሱበት ጊዜ የሚታዩ ናቸው።

ልጆች በቤታቸው የሚያከናውኗቸው ተግባሮችና ሥራዎች እንደምዘና አገልግሎት የሚውሉ ወይም ወደ ተማሪዎች ውጤቶች (ግሬድስ) የሚቆጠሩ አይሆኑም። ቤተሰቦች ዝርዝርን አንብበው ጠቃሚና ተደራሽ የሆኑ አማራጮችን መምረጥ ይኖርባቸዋል። ተግባራቱ ከአንድ ጊዜ በላይ ሊሠሩ ይችላሉ።

ለምሳሌ የቀረበ የየዕለት ጊዜ ሰሌዳ

8:00-9:00	መንቃት እና መዘጋጀት	ቁርስ መብላት፣ መልበስ እና ለቀኑ መዘጋጀት
9:00-10:00	የትምህርት ሰዓት	ከዚህ በታች ካው ዝርዝር ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ አማራጮችን መምረጥ።
10:00-10:30	ነፃ ምርጫ	እንደ ሌጎስ፣ ስዕል፣ ምግብ ማብሰል፣ ፕዘሎች፣ የቦርድ ላይ ጨዋታዎች ያለ ተግባርን ምረጡ።
10:30-11:00	የስክሪን (የቲቪና ሞባይል) ጊዜ	ከዚህ በታች ካለው የስክሪን-ተኮር ተግባሮች ዝርዝር ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ መምረጥ።
11:00-12:00	ምሣ እና ነፃ ጊዜ	ምሣ ብሉ፣ ለእግር መንገድ ወይም ውጭ ለመጫዎት ሂዱ
12:00-1:00	የትምህርት ሰዓት	ከዚህ በታች ካው ዝርዝር ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ አማራጮችን መምረጥ።

1:00-1:30	ነፃ ምርጫ	እንደ ሌጎስ፣ ስዕል፣ ምግብ ማብሰል፣ ፕዘሎች፣ የቦርድ ላይ ጨዋታዎች ያለ ተግባርን ምረጡ።
1:30-2:00	ንባብ	አንድ መጽሐፍ ማንበብ ወይም ከዚህ በታች ካሉት አቅርቦቶች አንድ የአንላይን መጽሐፍን መምረጥና ማንበብ
2:30-2:00	የክቤት ውጭ ጊዜ	ለእግር መንገድ ወይም ውጭ ለመጫዎት ሂዱ
2:30-3:00	የስክሪን (የቲቪና ሞባይል) ጊዜ	ከዚህ በታች ካለው የስክሪን-ተኮር ተግባሮች ዝርዝር ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ መምረጥ።
3:00-4:00	ነፃ ምርጫ	እንደ ሌጎስ፣ ስዕል፣ ምግብ ማብሰል፣ ፕዘሎች፣ የቦርድ ላይ ጨዋታዎች ያለ ተግባርን ምረጡ።

የተግባር ምርጫዎች

እያንዳንዱ የትምህርት ዘርፍ “የምርጫ ቦርድ” አማራጮች አሉት። በእያንዳንዱ ቀን ከተወሰኑ የትምህርት ዘርፎች የተለያዩ ተግባራትን ለመምረጥ ሞክሩ። እነዚህ አማራጮች የአካላዊ እንቅስቃሴ፣ የመጽሐፍት ንባብ፣ እና የቴክኖሎጂ ጠቀሜታ፣ የመስመር-ላይ አቅርቦቶች/ግብዓቶችን እና የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዕድሎችን ያካትታሉ። ልጆችዎ ስለሚሠሯቸው ተግባራት ከልጆችዎ ጋር መነጋገር የንግግር ክህሎቶቻቸውን እና ግንዛቤያቸውን ለማጠናከር ይረዳል።

ልጆችዎ በየቀኑ የተለያዩ ተግባራትን እንዲመርጡ እና በሁሉም የትምህርት ዘርፎች ቀጣይነትን ለማበረታታት የሚከተለውን ሠንጠረዥ ተጠቀሙ (ከሃዋርድ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች የተገኘ እና ለዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች እንዲስማማ ተደርጎ የተወሰደ)፡-



ርዕስ	አማራጭ 1	አማራጭ 2	አማራጭ 3	አማራጭ 4
የቋንቋ ጥበባት	በምታነበት መጽሐፍ ውስጥ ዋና ለሆነው ገጸ-ባሕሪ ደብዳቤ ጻፉ። በታሪኩ ውስጥ ያለው ችግር እንዴት ሊቃለል እንደሚችል ለገጸ-ባሕሪው ምክር ስጡ። በደብዳቤያችሁ ውስጥ ተመሳሳይ ችግር ገጥሟችሁ ከነበር አጋሩ። ያን ችግር እንዴት አቃለላችሁት?	ኢ-ልብወለድ ጽሑፍ ወይም መጽሐፍ አንብቡ። ስለርዕሱ እውነታዎችን የሚያሳይ ፖስተር ሥሩ።	የምትመኙትን ት/ቤት ግለጹ! የት/ቤታችሁን ካርታ እና ሌብሎቹን አካትቱ። ለት/ቤታችሁ ማስታወቂያ ሥሩ።	ከቤተሰባችሁ አባላት ውስጥ የአንዱን ስም ጻፉ። በስሙ ውስጥ ያሉ ፊደሎችን በመጠቀም ከሦስት ፊደሎች በላይ ያላቸው የቻላችሁትን ያልህል ቃላት ሥሩ።

ሒሳብ	የ5 የተለያዩ ክፍልፋዮች ምሳሌዎች ሳሉ። ስዕላችሁ ክፍልፋዮችን እንዴት እንደሚያሳይ ተናገሩ።	የአንድ ፖም (አፕል) $1/2$ ፣ $2/4$ ፣ ወይም $3/6$ ቢኖራችሁ ትፈልጋላችሁ? ለምን እንደሆነ ለማስረዳት ስዕሎችን ወይም ቃላቶችን ተጠቀሙ።	ሁለት ባለሦስት አኃዝ ቁጥሮች ጻፉ። ከዚያ ድምሯቸው። እንዴት እንደሚመራችኋቸው አሳዩ።	ለ 4×6 እና 3×7 የማባዛት ሒሳባዊ ዐ. ነገሮች የቃላት ዐ. ነገሮችን ጻፉ።
------------	--	---	--	---

<p>ሳይንስ</p>	<p>የቤት የሳይንስ መዋዕል (ጆርናል) አዘጋጃ። በእያንዳንዱ ቀን በጽሑፍ ወይም በስዕል መዋዕልን አክሉ። ምን አስገረማችሁ? ምን ታዘባችሁ (አያችሁ፣ ሰማችሁ፣ ተሰማችሁ)?</p> <p>አንድ ኢ-ልብወለድ የሆነ የሳይንስ መጽሐፍ አንብቡ እና ስለተማራችሁት አዲስ ነገር ዳፉ።</p>	<p>በሳይንስ መዋዕላችሁ ውስጥ የአየር ጸባይ (ለምሳሌ፣ የፀሐይ ብርሃን መጠን፣ ደመና፣ ሙቀት) ዘገባዎችን በየቀኑ መዝግቡ። ዳታችሁን ለማሳየት ግራፍ ሳሉ።</p>	<p>ምክንያትና ውጤቱን አስቡት። አንድን ኪስ የተለያዩ ስፍራዎች (surfaces) ላይ ብታንከባልሉት ምን የሚሆን ይመስላችኋል? በራንፕ/ወይም ዳገት ላይ ወደ ላይ ወይም ወደታች ብታንከባልሉት ምን ይሆናል? ምን ሆነ? እንዲያ እንዲሆን ያደረገው ምንድን ነው? ሌላ ምን አሻንጉሊቶችን በተለያዩ መንገዶች መግፋት ወይም መገተት ትችላላችሁ? ስለምክንያቱና ውጤቱ በቤት የሳይንስ መዋዕላችሁ ላይ ዳፉ።</p>	<p>በቤታችሁ ውስጥ ወይም በውጪ (በአዋቂ ፈቃድ) የምታዩአቸውን የተለያዩ ነፍሳት እና እጽዋት በቅርብ አስተውሉ። ስንት ዓይነት የተለያዩ ሕይወት ያላቸው ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ? እነሱን ለመግለጽ (ቀለም፣ ገጽታ፣ መጠን፣ ቅርጽ፣ ሽታን) ስንት ቃላት መጠቀም ትችላላችሁ? ስለነፍሳቱ እና እጽዋቱ በቤት የሳይንስ መዋዕላችሁ ላይ ዳፉ።</p>
<p>ሶሻል ስተዲስ</p>	<p>በማኅበረሰባችሁ ውስጥ ኃላፊነት የሚወሰድ ዜጋ እንዴት መሆን እንደሚችል ተወያይ። (ለምሳሌ፣ መረጃ ማግኘት፣ የማኅበረሰ መሪዎችን ማነጋገር፣ ሕግን መጠበቅ፣ በጎ ፈቃደኛ መሆን፣ ወዘተ.)</p>	<p>የምትወዱትን ቦታ (የመጨወቻ ቦታ፣ ቤት፣ ማኅበረሰብ) ካርታን ሥሩ። ለካርታውም እንደ ርዕስ፣ ከምጋስ እና ማውጫ ቁልፍ ያሉ ዝርዝሮችን አክሉ።</p>	<p>ለሕይወታችሁ የጊዜ መሥመርን ሥሩ። በሕይወታችሁ በሞላ ዋና ዋና ክስተቶችን አካትቱ።</p>	<p>ዳደሮችን ለምን ወደ ማኅበረሰባቸው እንደተዛወሩ እና ስለማኅበረሰባቸው የሚወዱት ምን ነገር እንደሆነ ጠይቁ።</p>
<p>ተያያዥ ሥነ-ጥበባት</p>	<p>ሥነ-ጥበብ- በምትወዷቸው ነገሮች ላይ በመመሥረት አንድ ጭብጥ ያለው ፓርክን ንደፉ።</p>	<p>ሥነ-ጥበብ- በዓለም ላይ በየትኛውም ቦታ ወይም በምናባችሁ ዳደሮቻችሁ እና ቤተሰባችሁን በሽርሽር ላይ ሆነው የሚያሳይ ምስልን ሥሩ።</p>	<p>የሰውነት ማጎልመሻ (PE) እና ጤና- የመረጣችሁትን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለ30 ደቂቃ ሥሩ።</p>	<p>ሙዚቃ- አንድ ዘፈን አዳምጣችሁ ዘማቹን እና አዝማቹን ለዩ። ዘፈኑን ወደ ፊደሎች ለውጡ (ለምሳሌ፡- ABAB)</p>

ዲጅታዊ መረጃዎች

በዲጅታዊ መንገድ ሊገኙ የሚችሉ የተወሰኑ ግብዓቶች እዚህ ይገኛሉ፡-

- [Scholastic Learn at Home](#)
- [PBSKids](#)
- [የዴቫልክ የሕዝብ ት/ቤቶች ዲጂታዊ ቤተ-መጽሐፍት](#)
- [የዴቫልክ የሕዝብ ቤተ-መጽሐፍት ታሪኮችንና ዘፈኖችን በስልክ](#) በእንግሊዝኛ፣ በስፓኒሽኛ፣ በአማርኛ እና በሼትናምኛ የሚገኝ አገልግሎት
- [የDPS' አካዳሚክ ቴክኖሎጂ ዝርዝር](#):
 - የትምህርት ቤት ዝርዝሮችን (Breakdowns) → የእናንተን ት/ቤት → ሂደት ምረጡ!
 - [“የወላጆች ስምምነት ያስፈልጋል”](#) ትር፡- ግብዓቶች በወላጅ ስምምነት አማካኝነት በት/ቤታችሁ ይፈቀዳሉ
 - [“የወላጆች ስምምነት ይጠየቃል”](#) ትር፡- በዲስትሪክት የተፈቀዱ ግብዓቶች

ለስፓኒሽ ተናጋሪ ወላጆች የተግባር ሀሳቦች

- [Las Provincias](#)
- [Bebesymas](#)
- [Sapos Y Princesas](#)

ትምህርታዊ ቴሺ

PBS የተለያዩ ትምህርታዊ ቴሺ ቻናሎች አሉት። በዴቫልክ አካባቢ PBSን መጠቀም የምትችሉት እንዲህ ነው።

- በአንቴና
 - Rocky Mountain PBS፡- ቻናል 6.1
 - RMPBS KIDS፡- ቻናል 6.2
- በኬብል ቴሺ (ኮምዩኒቲ)
 - Rocky Mountain PBS፡- ቻናል 6 እና 658
 - RMPBS KIDS፡- ቻናል 245
 - Create/World፡- ቻናል 248
 - በጥያቄ፡- ቻናል 1 ("የእርስዎ ኮሎራዶ")
- ስተላይት (DIRECTV)

- Rocky Mountain PBS:- ቻናል 6
- ስተላይት (ዲቭ ኔትዎርክ)
 - Rocky Mountain PBS HD: ቻናል 6